

ኪንግ ካውንቲ የዘር ፍትሕን እንደ መሪ አስቀመጠ

ሰኔ (ጁን) 11, 2020 የኪንግ ካውንቲ ስራ አስፈጻሚ ዳዎ ኮንስታንቲን እንዲሁም የኪንግ ካውንቲ የህዝብ ጤና ሐላፊ ፓቲ ሄይስ [ዘረኝነት የህዝብ ጤና ቀውስ ነው በማለት ገለጹ።](#) የማህበረሰቡ የተግባር ጥሪን በማዳመጥ በወሰዱት አቋም ኪንግ ካውንቲ በዚሁ አኳያ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ ወስነዋል ።

ኪንግ ካውንቲ ዘረኝነት የሚያስከትለው ጎጂ ውጤት እኩል ትኩረት ለመስጠት የሚያስችል ሁሉንም አስፈላጊ አቅርቦት ለማዘጋጀት ቆርጧል። እንዲሁም በተራዘመ ጊዜ በዚሁ ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት አስፈላጊውን ጥረት ታደርጋለች።

እነዚህ ቆራጥ አቋሞች በሚቀጥሉት እሴቶች የተመሰረቱ ናቸው፦

- አስቦ ጸረ-ዘረኛ መሆን
- ጥረቶች ለጥቁሮች ምክንያት (አንዲታይንስ) ባለቀለም ህዝቦች (BIPOC) እጅግ ጎጂ በሆኑት ጉዳዮች ላይ ማተኮር
- የ BIPOC ድምጽና ያጋጠሟቸውን የህይወት ተሞክሮ ማዕከል ማድረግ
- እኩል ምላሽ ሰጭ፣ ለማጅ፣ ግልጽ እና ተጠያቂ መሆን
- ኢ-ፍትሐዊነት እና እኩልነት የጎደለባቸው የዘረኝነት ዋና ምክንያቶችን መፍትሔ መፈለግ

ስራ አስፈጻሚ አቶ ኮንስታንቲን መግለጫው ከተላለፈ ወዲህ ከስርዓት ተማሪዎች፣ የማህበረሰቡ አባላት እንዲሁም በመላ ኪንግ ካውንቲ ካሉ ህዝባዊ ግልጋሎት ሰጪዎች ጋር በመተባበር የወንጀለኛ ስርዓተ-ሕግን የሚያሻሽል እና [የዘረኝነት እንደ የህዝብ ጤና ቀውስ](#) ለመመከት ለሚደረገውን ቀጣይነት ያለው ስራ በጀት የሚፈቅድ ሃሳብ አቅርቦዋል።

ስለ ቁልፍ ኢንቨስትመንቶች፣ የወንጀላዊ ስርዓተ-ሕግ ለውጥ እንዲሁም በጸረ-ዘረኝነት ስራ ለሚደረግ ወጪ ቅደም ተከተልን አስመልክተው ዛሬ የኪንግ ካውንቲ ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳዎ ኮንስታንቲን በዝርዝር አስፈረዋል። ዝርዝር የፖሊሲው አጀንዳ በጀት በሚቀጥለው ሳምንት ከወጣ በኋላ ይፋ ይደረጋል።

የ 2021-2022 በጀት በወንጀል ስርዓተ-ሕግ ማሻሻያ ላይ ትኩረት በመስጠት ዳግም ወንጀለኛ መሆንን ለመቀነስ፣ እንዲሁም አማራጭ የህዝብ ደህንነት ዘዴዎች በማዳበርና ተግባር ላይ በማዋል ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር መፍትሔ በመፍጠር፣ ውጤት የሚያስገኙ ሕብረተሰብን መሰረት ያደረጉ ማህበራዊ ጉዳዮች በማድረግ እና የ ጥቁር፣ ኢንዱዥንና ሌሎች ባለቀለም ህዝቦች (BIPOC) ሰራተኞችን ድጋፍ በመስጠት ወጣቶችና አዋቂዎች በስርዓቱ እንዳገቡ ጥረት ያደርጋል።

በጀት እሴትን ያንጸባርቃል። ለ 2021-2022 የታቀደው በጀት የፍትህ እኩልነትን የሚያሳይ እና ተመጣጣኝ ያልሆነ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ላሉ የኪንግ ካውንቲ አካባቢዎች (የጥቁሮች፣ ኢንዱዥንና ሌሎች ባለቀለም ህዝቦች) የድጋፍ ምንጮች (ሪሶርስ) ቀዳሚነትን የሚሰጥ ኢንቨስትመንት ያካትታል።

የ 2021-2022 በጀት የማጽደቅና ፖሊሲ የማርቀቅ መርሆች፦

- በዘር ያተኮረ (ዘርን ማእከል ያደረገ) ፍትሕ በቅድምያ አስቀምጥ፣ አስከሬ ተጽዕኖ የደረሰባቸውን ድምጽና ያጋጠምባቸው ከስተቶችን በደረጃ በቅደም ተከተል አስቀምጥ
- ውሳኔ በሚሰጥባቸው ማንኛውም ደረጃዎች የጥቁር፣ ኢንዱዥንና ሌሎች ባለቀለም ህዝቦች ውክልና ማረጋገጥ
- ለፖሊሲ ሃይልና ለስርዓተ-ሕግ የተመደበ በጀት ወደ ኮሙኒቲ ኢንቨስትመንት ማሸጋገር
- ማህበረሰብ-ተኮር የሆኑ ድርጅቶችና ሽርክናዎች ላይ ኢንቨስት ማድረግ
- ኮሙኒቲ ማእከል ባደረገ ፖሊሲና የበጀት ቅደም ተከተል መመራት

የወቅቱ የካውንቲ የበጀት ዕቅድ ለረጅም ጊዜ ያለመና በካውንቲው የአሰራር ልምድ ጸረ-ዘረኝነትን የሚያንጸባርቅ ቀዳሚነትንና ከብርን የሚያሳይ ቋሚ ለውጥ ያካተተ ነው። በሚቀጥሉት የበጀት ዑደቶች ይህ ጥረት ችግሮች ሲከሰቱ መፍትሔ ለማግኘት ከመሯሯጥ ችግሮቹን እንዳይከሰቱ አስቀድሞ ጥረት ወደማድረግ ሊሸጋገር ነው።

ዓላማው ችግሮች ከተከሰቱ በሃላ የሚደረጉ የጣልቃ ጉብነት አስፈላጊነትን ለማቆምና የኮሙኒቲ ደህንነትን ለማራመድ በኮሙኒቲ የሚወሰዱ ጥረቶች ለማጠናከር ነው። ቀጣዩ የረጅም ጊዜ ጥረት ደግሞ ጥቁር፣ ኢንዱዥንና ሌሎች ባለቀለም (BIPOC) ህዝቦች ይጎዱ ለነበሩ ኢ-ፍትሐዊ ለሆኑ ስርዓቶች፣ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ይሰጥ የነበረው በጀት በመውሰድ በኮሙኒቲ ለሚዘጋጁ መፍትሔዎችን ኢንቨስት ያደርጋል።

የኪንግ ካውንቲ ስራ አስፈጻሚ አቶ ዳዎ ኮንስታንቲን፣ ለዚህ ዓላማ እንዲውል ተብሎ ባቀረቡት የበጀት ሃሳብ ከተለያዩ ባለድርሻ/ተጠቃሚዎችና የኮሙኒቲ አባላት ሃሳብ ይሻሉ። ይህ ሆኖ እያለ፣ በሚቀጥለው ሳምንት የሚቀርበው ዕቅድ በከፍተኛ አስቸኳይነትና የመተባበር ስሜት የረቀቀ ነው። በተለይም የወንጀል ስርዓተ-ሕግ ማሻሻልን እና የጸረ-ዘረኝነትን ስራ ቀዳሚነትን በመስጠት አኳያ።

በመሰረቱ ይህ በጀት ሶስት ልዩ መርሆዎች ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። ኢንቨስት፣ ከማያስፈልገው ወደሚያስፈልገው ማዛወር እና ሁኔታዎችን እንደአዲስ ማየት/ማሰየት

ለ 2021-2022 በረቀቀው በጀት የተካተቱ እርምጃዎች፦

- ከማሪዎና ሽያጭ ቀረጥ ገቢ \$4.6 ሚሊዮን ለዚህ ፕሮግራም እንዲውል ማድረግ
- \$6.2 ሚሊዮን ለኮሙኒቲ ማገገምያ/ማሳደሻ መንገዶች እንዲውል መመደብ
- በኪንግ ካውንቲ በሚገኙ ከተማዎች ውስጥ ለፖሊስ ስራዎች አማራጭ ለመፍጠርና ለማተግበር የሚውል \$750,000 መመደብ
- በቀጣይነት የእስረኞችን ቁጥር ብዛት በመቆጣጠር ለእስር-ቤት ከሚውል \$1.9 ሚሊዮን ወደ ሌላ ፕሮግራም ማዛወር
- ካካባቢው የመነጨ ዘዴ ተጠቅሞ የጠመንጃ ዓመጽን ምላሽ ለመስጠት የሚውል \$600,000 መመደብ
- ለመጀመርያ ጊዜ ወንጀል ለሚፈጽሙ ከፍርድ ቤት ስርዓት መዝገብ በማስወጣትና ዳግም ወንጀል እንዳይፈጽሙ የሚረዳ አገልግሎት ለመስጠት የሚውል \$2.7 ሚሊዮን መመደብ
- ለስካይወይ (Skyway) ኩሙኒቲ ማእከል የሚውል በጀት መመደብ
- የሜትሮ አውቶቡስ የመጓጓዣ ክፍያ ግዳጅ እንደገና ማየት

ይህ ኢንቨስትመንት በማድረግ ላይ እያለን ሕብረተሰቡን መሪ ያደረጉ መፍትሔዎች ተባብረን ለመፍጠርም ይሁን ስራ ላይ ለማዋል በቀጣይነት እንሰራለን። ይህ የረጅም ጊዜ የበጀትና የቀዳሚነት ለውጥ በደምብ ታስቦበት የረቀቀ ሆኖ ጤናማ፣ ደስተኛ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሁሉም በኪንግ ካውንቲ የሚኖሩ (BIPPOC) እኩል የዘር ፍትሕ የሚያገኙበት የበለጸገ ኩሙኒቲ ለመፍጠር ነው።

ስለዚህ ዕቅድና እና ስለ ሌሎች (ኪንግ ካውንቲ የዘሮችን እኩልነት ለመጠበቅ ቁርጠኝነቱን ያሳየባቸው) ዕቅዶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይህ [የስራ አስፈጻሚ ጋዜጣዊ መግለጫ](#)ን ያንብቡ።

ስራ አስፈጻሚው አቶ ዳው ኮንስታንቲን ለ 2021-2022 የረቀቀውን በጀት ለኪንግ ካውንቲ የህዝብ ተወካዮች በሚያቀርቡበት የመስከረም 22 ንግግራቸው ዋና ነጥቦቹን ያቀርባሉ።

የበጀቱ ዕቅድ በሚቀጥለው መስከረም 22 ይፋ ከሆነ በኋላ የኪንግ ካውንቲ ቡድን ከህብረተሰቡ እና ማህበረሰብ-ተኮር ከሆኑ ድርጅቶች በመገናኘት በታቀደው የፖሊሲ አጀንዳ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ እንዲሁም ለወደፊቱ የዘር እኩልነትን በብቃት ለማራመድ እንዴት ተባብሮ መስራት እንደሚቻል ጥያቄዎች ያቀርባል።

የኪንግ ካውንቲ ምክር-ቤት በሚመጣው የሕዳር ወር በጀቱትን ያጸድቃል እንዲሁም የትኞቹን ሃሳቦች እንደሚቀበል ይወስናል።

የፖሊሲ መርሐ ግብር

ፖሊሲ በሰው ሂደት ላይ ተጽዕኖ ስለሚፈጥር ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በትምህርት ቤት፣ በመጓጓዣ፣ በንግድ እንዲሁም ሌሎች በመሃከላቸው ያሉ ዘርፎችን በሙሉ ይነካል። ህዝባዊ ፖሊሲ ከኪንግ ካውንቲ ማህበረሰብ አባላት ቀጥታዊ ግንኙነት ያላቸውን ስርዓቶች፣ ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ይመራል። ህዝባዊ ፖሊሲ ውጤታማ የሆነ የችግር መፍትሔ ለማግኘት እና የህይወት ጥራትን ሊያሻሽል ይችላል። በአንጻሩ ደግሞ ግለሰቦችንና ማህበረሰቦችን ሊጎዳ ይችላል።

ኪንግ ካውንቲ የጥቁሮች፣ ኢንዲጅነስና ሌሎች ባላቀለም ህዝቦች ሃይል፣ ዕድገትና እና ደህንነትን በማራመድ ሁሉም የኪንግ ካውንቲ ነዋሪዎች እንዲበለጹ ቀጥለው የተዘረዘሩትን የፖሊሲ አቅጣጫዎችን ቅድምያ ሰጥቶ አስቀምጠዋል። መረጃው የለውጥ አስፈላጊነትን እያሳየን ነው። በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ተጨማሪ ጥልቀት ያላቸው የፖሊሲ እርምጃዎችና ሁሉንም ያካተተ የፖሊሲ አጀንዳ ይፋ ይደረጋሉ።

- የወንጀል ስርዓተ-ሕግ
- ኢኮኖሚያዊ ልማት
- የህዝብ ጤና፣ የባህርይ ጤና እና የመኖርያ ቤት አቅርቦት
- መሰረተ ልማትና አካባቢ (ኢንቫይሮንመንት)

የ2021-2022 በጀት መስከረም 22 ከወጣ በኋላ ተጨማሪ ዝርዝሮች፣ የፖሊሲ አጀንዳ፣ መርሃግብሮች እና ልዩ የኢንቨስትመንት መረጃዎች በዚህ [የስራ አፈጻጸም ስትራቴጂ እና በጀት ጽሕፈት ቤት](#) ድረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይቻላል።